

እግረኞች እና
መንሸራተቻ
የሚጠቀሙ ሰዎች፡
ጠንቃቃ ይሁኑ!

በእግር መጓዝ እና መንሸራተቻዎች ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ ጥሩ መንገዶች ናቸው።
ፕላኔቷን ይረዳል፣ ገንዘብ ይቆጥባል፣ እንዲሁም ጥሩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው።

እንደ መኪኖች፣ ብስክሌቶች እና ትንንሽ ዶቅዶቂዎች ከመሳሰሉ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ጋር ቦታ እንደሚጋሩ ያስታውሱ። እያንዳንዱ ሰው እርስ በእርስ የመጠባበቅ ሃላፊነት አለበት። የእግር ጉዞ በሚያደርጉበት/ መንሸራተቻ በሚጠቀሙበት ጊዜ ደህንነትዎን ለመጠበቅ የሚረዱዎት ጥቂት ጠቃሚ ምክሮች እዚህ አሉ፡-

የእግረኛ መንገድ
ይጠቀሙ/ትራፊክ ይመልከቱ



በጥንቃቄ ይራመዱ/
መንሸራተቻ ይጠቀሙ



በእግረኛ መሻገሪያ
ይሻገሩ



ከማሽከርከሪያ መንገዶች/ከመኪና
ማቆሚያ ቦታዎች ይጠንቀቁ




የሚታይ አለባበስ
ይልቡ



የእግረኛ መንገድ ይጠቀሙ/ትራፊክ ይመልከቱ

የእግረኛ መንገድ ካለ፣

ይጠቀሙበት! መንገዱ የእግረኛ መንገድ ከሌለው፣ በመንገዱ በግራ በኩል ይራመዱ/መንሸራተቻ ይጠቀሙ እና የሚመጡ መኪናዎችን እና አሽከርካሪዎችን ለማየት ትራፊክ ይመልከቱ።



በጥንቃቄ ይራመዱ/መንሸራተቻ ይጠቀሙ



ሁል ጊዜ የመንገድ ምልክቶችን እና ምልክቶችን ያከብሩ። በትራፊክ አካባቢ አይሩጡ፣ አይጨወቱ፣ አይግፉ ወይም እርስ በእርስ አይገፉ እና ሁል ጊዜ ሲራመዱ/መንሸራተቻ ሲጠቀሙ ስልኮችን እና ማዳመጫዎችን ያስወግዱ።

በእግረኛ መሻገሪያ ይሻገሩ

ሁል ጊዜ በእግረኛ መሻገሪያዎች ወይም በመተላለፊያዎች ላይ መንገድ ያቋርጡ። ወደ ግራ ወይም ቀኝ መዞርን ጨምሮ በሁሉም አቅጣጫዎች መኪናዎችን ይፈልጉ። የእግረኛ መሻገሪያ ከሌለ፣ ጥሩ የትራፊክ እይታ ያለው ጥሩ ብርሃን ያለበት ቦታ ያግኙ።



ከማሽከርከሪያ መንገዶች/ከመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ይጠንቀቁ



ወደ ማሽከርከሪያ መንገዶች የሚገቡ እና የሚወጡ መኪኖችን ወይም በመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ወደ ኋላ የሚነዱ መኪኖችን ይመልከቱ።

የሚታይ አላባባስ ይልብሱ

ሲራመዱ/ መንሸራተቻ ሲጠቀሙ ምን እንደሚለብሱ ያስቡ። ሲጨልም ሹፌሮች እርስዎን ለማየት ሊቸገሩ ይችላሉ፣ ስለዚህ በሚቻልበት ጊዜ ደማቅ ልብስ ይልብሱ። በማታ፣ የሚያንጸባርቅ ልብስ ይልብሱ ወይም በብርሃን ይራመዱ/መንሸራተቻ ይጠቀሙ።

